

የጨቅላነት ጊዜ ትምህርት ክፍል

የዋሽንግተን የጨቅላ ሕጻናት እና ድክ ድክ የሚሉ ሕጻናት የጨቅላነት ጊዜ ድጋፍ (Washington Early Support for Infants and Toddlers (ESIT)) ፕሮግራም

ለመጀመሪያ ግምገማ/ምዘና የሚሰጥ ማሳወቂያ እና ፈቃድ

ዓላማ:- የመጀመሪያ ግምገማ/ምዘና እንዲደረግ ሃሳብ የቀረበ እንደሆነ ለወላጅ በጽሁፍ ለማሳወቅ እና የመጀመሪያ ግምገማ/ምዘናውን ለማድረግ ከወላጅ ፈቃድ ለማግኘት።

የልጅ ስም	የትውልድ ቀን	የቤተሰብ መረጃ አስተባባሪ
--------	----------	------------------

ማሳወቂያው የተሰጠበት ምክንያት

የ ESIT ፕሮግራም የግምገማ እና ምዘና ተግባራትን ከማከናወኑ በፊት ምክንያታዊ በሆነ የጊዜ ገደብ ውስጥ የቅድሚያ የጽሁፍ ማሳወቂያ እንዲሰጥ ይገደዳል። ለእነዚህ ተግባራት ከዚህ በታች በሚያስፍሩት ፈርማዎ አማካኝነት በመረጃ ላይ የተመሰረተ፣ የጽሁፍ ፈቃድ እንዲሰጡ ያስፈልጋል። የግምገማ እና ምዘና ዓላማ ከእርስዎ እና እርስዎ እንዲሳተፉ ከሚጠይቁት ሌሎች ሰዎች ስለ ልጅዎ መረጃ ማግኘት፣ ስለልጅዎ ዕድገት ለቤተሰብዎ ተጨማሪ መረጃ መስጠት፣ የልጅዎን ልዩ ጥንካሬዎች እና ፍላጎቶች መለየት እና እነዚህን ፍላጎቶች ለማሟላት አግባብ ሊሆኑ የሚችሉ አገልግሎቶችን መለየት፣ ልጅዎ ለ ESIT ፕሮግራም ብቁ መሆኑን መወሰን፣ እና ልጅዎ ብቁ ከሆነ፣ በእርስዎ ስምምነት እና ተሳትፎ፣ በግል የሚሰጥ የቤተሰብ አገልግሎት ዕቅድ (IFSP) በጽሁፍ ማዘጋጀት ነው። ይህ ያንን ማሳወቂያ በተመለከተ ለእርስዎ የተሰጠ መግለጫ ነው።

“ፈቃድ” ሰጥተዋል ማለት፡- (1) ፈቃድዎ ከተጠየቀባቸው ተግባራት ጋር የተያያዙ ማናቸውንም መረጃዎች በእፍ መፍቻ ቋንቋዎ (ይህንን ለማድረግ የማይቻል መሆኑ ግልጽ ካልሆነ በስተቀር) ወይም እንደ አግባብነቱ የምልከት ቋንቋን፣ ብሬልን ወይም የቃላት ተግባራትን ጨምሮ በሌላ የተግባራት መንገድ ሙሉ በሙሉ ማግኘትዎን፣ (2) ፈቃድዎ ስለተጠየቀባቸው ተግባራት ተረድተው እነዚህን ለማከናወን በጽሁፍ ፈቃድ መስጠትዎን (3) ፈቃዱ የሚከናወኑትን ተግባራት እና ለሌሎች ሰዎች የሚሰጡትን ማህደሮች (ካሉ) ለማን እንደሚሰጡ ጨምሮ ይዘረዝራል፤ (4) ፈቃድዎን የሰጠሁት በፈቃድኝነት መሆኑን እና በማንኛውም ጊዜ በጽሁፍ በማሳወቅ ሊያካሉት እንደምችሉ መረዳትዎን። ፈቃድዎን ካነሱ፣ ወደ ኋላ የሚሰራ አይሆንም (ማለትም፡ ፈቃዱ ከመነሳቱ በፊት ለተወሰዱ ማናቸውም እርምጃዎች አያገለግልም።)

እንዲወሰድ የቀረበ እርምጃ

ከሁለት የተለያዩ የሰራዊት ዘርፎች በመጡ ቢያንስ ሁለት ብቃት ያላቸው ግለሰቦች (ወይም በሁለት ዘርፎች ብቃት ባለው አንድ ባለሙያ) በ ESIT ፕሮግራም ፖሊሲዎች እና ሥርዓቶች መሰረት ግምገማ እና ምዘና ይከናወናል። እንደ ግምገማው በድን አባልነት የእርስዎ ተሳትፎ በእጅግ ይበረታታል። ልጅዎን በተሻለ ስለሚያውቁት ስለልጅዎ ወሳኝ መረጃ ሊሰጡ ይችላሉ። ግምገማ እና ምዘናው ልጅዎ በአእምሮ፣ በአጠቃላይ እንቅስቃሴ፣ በተለያዩ የሰውነት ክፍሎች እንቅስቃሴ፣ በተግባራት፣ በማህበራዊ-የሰውነት እና ራስን የማላመድ ዕድገት፣ እንዲሁም በዕይታ እና በመስማት ምን ያህል ደረጃ ላይ እንደሚገኝ በተግባር ሁኔታ መመልከት ነው። ውጤቶቹ ልጅዎ በሁሉም ዘርፎች ምን ዓይነት ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ እና የ ESIT አገልግሎቶችን ለማግኘት ብቁ ነው አይደለም የሚለውን ያመለክታሉ።

መግለጫ

የሚቀርበው ግምገማ በርካታ ቅደም ተከተሎችን የሚያካትት ሲሆን ከእነዚህም መካከል የግምገማ ሰነድን ማስተዳደር፣ የልጁን ታሪክ መውሰድ፣ ወላጅ(ጆች)ን ማነጋገር፣ ከሌሎች የቤተሰብ አባላት፣ ከተንከባኪዎች ወይም ከሌሎች የሕክምና ወይም ሌላ ሙያተኞች መረጃ መስብሰብን እንዲሁም የሕክምና፣ የትምህርት እና ሌሎች ማህደሮችን መመልከትን ያካትታል። የሚቀርቡት የምዘና ቅደም ተከተሎች የልጅዎን ልዩ ጥንካሬዎች እና ፍላጎቶች እና አግባብ የሆኑ የጨቅላነት ጊዜ ድጋፍ አገልግሎቶችን ይወስናሉ። ምዘና የሚያካትተው፡- የግምገማ ውጤቶችን መከለስ፣ በልጁ ላይ የሚደረግ ግልጽ ምልከታ፣ መደበኛ እና ኢ-መደበኛ የምዘና ቅደም ተከተሎችን በመጠቀም በአያንዳንዱ የዕድገት ክልል ላይ የልጁን ፍላጎቶች መለየት። ለዚህ ግመገማ እና ምዘና የሚጠቀሟቸውን ዘዴዎች በተመለከተ የ ESIT አገልግሎት ሰጪዎች ከእርስዎ ጋር ይነጋገራሉ። ግምገማው እና ምዘናው እርስዎ ምንም ወጪ ሳያወጡ ይከናወናል። ውጤቶቹም በልጅዎ የጨቅላነት ጊዜ ድጋፍ ማህደር ውስጥ ይቀመጣል። እርስዎ ያንን ለማድረግ በጽሁፍ ፈቃድዎን ካልሰጡ በስተቀር የትኛውም መረጃ ከ ESIT ፕሮግራም ውጪ ላለ ማንኛውም ሰው ወይም ኤጀንሲ አይሰጥም። የ IFSP በድን ልጅዎ ብቁ መሆን አለመሆኑን ይወስናል። እናም የብቁነት ውሳኔውን ለመቃወም ያለዎትን መብት ጨምሮ የቅድሚያ የጽሁፍ ማሳወቂያ ይሰጥዎታል።

የጊዜ ህሊዳዎች

ልጅዎ ወደ ESIT ፕሮግራም የተመራበት ቀን።

ከተለያዩ የሙያ ዘርፎች ከመጡ ሙያተኞች የተውጣጣው ይህ በድን ግምገማ/ምዘና ያከናወኑና ልጅዎ ብቁ ከሆነ፣ እና እርስዎ ከተሰማሙ፣ ልጅዎ ከተመራበት ቀን አንስቶ ባለት 45 ቀናት ውስጥ በግል የሚሰጥ የቤተሰብ አገልግሎት ዕቅድ (IFSP) መጠናቀቅ አለበት። ቤተሰብዎ ከ45 ቀናቱ በላይ ተጨማሪ ጊዜ የሚፈልግ ከሆነ፣ ለቤተሰብ መረጃ አስተባባሪዎ መንገድ አስፈላጊ ነው። IFSP የልጅዎን እና የቤተሰብዎ ቀጣይ ፍላጎቶች ለማሟላት ከቤተሰብዎ እና ከሙያተኞች ጋር አጋር በመሆን በጽሁፍ የሚዘጋጅ ዕቅድ ነው። ይህ በማንኛውም ጊዜ ሊለወጥ ይችላል። IFSP የሚጻፈው ልጅዎ አገልግሎቶችን ለማግኘት ብቁ ከሆነ ብቻ ነው።

ማረጋገጫ እና የፈቃድ መግለጫ

ከዚህ ማሳወቂያ ጋር የጨቅላ ሕጻናት እና ድክ ድክ የሚሉ ሕጻናትን የጨቅላነት ጊዜ ድጋፍ፣ የአካል ጉዳት ያለባቸው ግለሰቦች ትምህርት ሕግ (IDEA) ክፍል ሐ የሥነ-ስርዓት

የወላጅ ፈርማ

ጥበቃዎችን [የወላጅ መብት] ቅጂ ደርሶኛል። እነዚህ መብቶች እና የሥነ-ስርዓት ጥበቃዎች ተብራርተውልኝ እኔም ተረድቻቸዋለሁ። ፈቃዴ ሙሉ በሙሉ በፈቃድኝነት የተሰጠ መሆኑን እና ይህን ቅጽ ከፈረምኩኝ በኋላ በማንኛውም ጊዜ ልጄ እንዳይገመገም ማድረግ የምችል መሆኑን ተደናቻለሁ። ለዚህ ግምገማ እና ምዘና ፈቃድ መስጠት ካልፈለግኩኝ፣ ልጄ እንደማይገመገም ወይም ምዘና እንደማይደረግለት እና በ ESIT ፕሮግራም ስር የሚሰጡ የጨቅላነት ጊዜ ድጋፍ አገልግሎቶችን ማግኘት እንደማይችል ተረድቻለሁ።

<input type="checkbox"/> ፈቃዴን አስጣለሁ	<input type="checkbox"/> ፈቃዴን አልሰጥም	የESIT ፕሮግራም ከላይ የተገለጹትን ተግባራት እንዲያከናውኑ ወይም እንዳይከናወኑ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ፈቃድ
-------------------------------------	-------------------------------------	--

የወላጅ(ጆች) ሥም	
የወላጅ(ጆች) ፊርማ	ቀን
የተቀበለው ሰው ስም/ማዕረግ/ኤጀንሲ	ቀን

አሳሪ:- የጨቅላ ሕጻናት ለና ደክ ደክ የሚሉ ሕጻናትን የጨቅላነት ህዘ ደጋፊ፣ የላካል ጉዳት የላባቸው ግለሰቦች ትምህርት ሕግ (IDEA) ክፍል ሐ የሥነ-ስርዓት ጥበቃዎች[የወላጅ መብት]] ማስታወሻ:- ወላጆች የዚህ ቅጽ ግልባጭ የሚደርሳቸው ሲሆን የተፈረበመት ቅጂ ደግሞ በሌላ የጨቅላነት ህዘ አገልግሎት ማህደር ውስጥ ይካተታል።